

ያለፈ ታሪክና የዛሬ ድል ባለቤቶች

ስሜንህ 04-24-18

“....የጎንደር እና አካባቢዋ ወጣቶች ተፈጥሮ ከቸረቻቸው በረከት ተጠቅመው ራሳቸውን እና አካባቢያቸውን መቀየር እና ማሳደግ አለባቸው፡፡ አካባቢው የዕድገት ኮሪደር ሆኖ እንዲለማ እና ለአገራችን የውጭ ንግድ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ያለ አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታል፡፡ ወጣቱን እና የነዋሪውን ገቢ አስተማማኝ መሰረት ላይ የሚያንጹብትን ሁኔታ ማሰብና በፍጥነት ወደ ውጤት ማስገባት ይኖርባችኋል፡፡ ይህ እንዲሆንም የፌደራል መንግስት ከክልሉ መስተዳደር ጋር በመቀናጀት ይሰራል፡፡.....”ይህን ያሉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። ለጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ባሰሙት ንግግር።

አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የመጀመርያውን እና የበአለ ሲመታቸውን ንግግር በፓርላማ ካደረጉ በኋላ፣ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ጋር በአካል በመገኘት እየተወያዩ ነው፡፡ በጅግጅጋ፣ በአምቦና በመቐለ ከተሞች ከሕዝብ ተወካዮች ጋር ከመነጋራቸውም በላይ፣ በአዲስ አበባ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ጋር፣ እንዲሁም ከመላ አገሪቱ ከተውጣጡ 25 ሺሕ ወጣቶች ጋር ተገናኝተው ሐሳብ ተለዋውጠዋል፡፡

ይህ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ለጋራ ዓላማ አብረው ለመሠለፍ የሚያስችላቸው ጅምር ተደርጎ በመላው ህዝብ እየተወሰደ ነው። ስለሆነም ብዙዎች መጪውን ጊዜ በብሩህ ተስፋ ተሞልተው እየናፈቁ ነው፡፡ ላለፉት ሦስት ዓመታት ያህል በነውጥና በሁከት ውስጥ የነበረች አገር የሰላም ንፋስ እየነፈሰባት ኢትዮጵያውያን አገራቸው የፍትሕ፣ የዴሞክራሲ፣ የልማትና የብልፅግና አምባ የመሆን ምልክት ስታሳይ ሊደሰቱ ብቻ ሳይሆን ዳግም የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ሊያግዟት ይገባል፡፡

እንደሚታወቀው ኢሕአዴግ ላለፉት 27 ዓመታት ያህል በሥልጣን ላይ ሲቆይ እጅግ የመረረ ተቃውሞ ያጋጠመው ባለፉት ሦስት ዓመታት ነው። በተለይ ደግሞ ከወጣቱ ክፍል። ከዚህ በፊት ብቅ ጥልቅ የሚሉ የዜጎችን ሕይወት ያጠፉ የተለያዩ ተቃውሞዎች ቢታዩም፣ ያለፉት ሦስት ዓመታት ግን በመጠናቸውም ሆነ በገጽታቸው የከበዱ ነበሩ። ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ በርካታ ዜጎች ለሕልፈት ተዳርገዋል። የአካልና የሥነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸው በርካቶች ናቸው። በግጭቶች ምክንያት ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ወገኖች ከቀዩአቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። መጠኑ የማይታወቅ የአገር ሀብት ወድሟል። ከአንዴም ሁለቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጧል። አገሪቷ ከመቼውም ጊዜ በላይ መስቀለኛ መንገድ ላይ ሆና ህልውናዋ ፈተና ገጥሞት ነበር። የአገሪቱ ሕዝብም ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ሰንብቷል። ከዚህ ዓይነቱ ውጥንቅጥ ውስጥ ለመውጣት በገዥው ፓርቲ ኢሕአዴግ ጭምር ከፍተኛ የሆነ ውስጣዊ ትግል ተደርጎ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ወደ መሪነት የመጡት። ስለሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላቀረቧቸው ጥሪዎችም ሆነ ላስተላለፏቸው መልእክቶች በተለይ ወጣቱ ከስህተቱ በመማር አገሩን መካስ ይጠበቅበታል።

ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጉዳዩን ደረጃ ሲያጎሉ እና ወጣቱ ያለፈው ታሪክና የአሁኑም ድል ባለቤት መሆኑን እንዲህ ሲሉ በማብሰር ነው። “ኢትዮጵያ የናንተ ነች፣ መጭውም ዘመን ከሁሉ በላይ የእናንተ ነው አሁንም አገሪቷን በመገንባት ግንባር ቀደም ሆናችሁ መሳተፍ ይኖርባችሁ።”

አገራችን፣ ጥሩ የሚባል ኢኮኖሚያዊ እድገትን እያስመዘገበች እንደሆነ ቢታወቅም እድገቱ በቅርፅና በይዘት ተለዋዋጭ የሆነውን የወጣቱን ትውልድ ፍላጎት በሚፈለገው ደረጃ የሚያረካ አልነበረም። ይህም፣ ህዝቡን ለብሶት ቢዳርገው ሊገርመን አይገባም። ይልቁንም የብሶቱ እና የሁከቱ ዋነኛ ተዋናይ ከነበሩት ወጣቶች ተሳትፎ እና ተጠቃሚነት ውጪ አገር የትም ልትደርስ አትችልም። “ኢትዮጵያ ለወጣቶቿ ተስፋ የምትሰጥ እንጂ፣ ተስፋ የምታስቆርጥ አገር እንዳትሆን የምንችለውን ሁሉ እንደምናደርግ ቃል እገባለሁ።” ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጽንኦት የሰጡትም

ስለዚህ አመክንዮ ነው። “በሚቀጥሉት ጊዜያት ለወጣቱ የሥራ እድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን ወጣት ባለሀብቶች በብዛት እንዲፈጠሩ እንሰራለን። ለዚህ እንቅፋትና መሰናክል ለሚሆኑ አመላካከቶችና የተንዛዙ አድጊዊ የሆኑ አሰራሮችን አስወግደው ፍትሃዊ የማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት እንዲኖረን መንግሥት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። መርሳት የሌለብንምን ሀቅ ግን ለራሱም ሆነ ለሀገሩ በሥራውና በጥራቱ ሀብት የሚፈጥረው ወጣቱ እራሱ መሆኑን ነው።” ሲሉ ላውሱትም ሃሳብ ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል።

አሁን ሰላማችንን ወደነበረበት በመመለስና ቀድሞ ገብተንበት ወደነበረው ጦርነት የምንመለስበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ይኸውም ከድህነት ጋር የተያያዘነው ጦርነት ነው። ጦርነት ደግሞ መሪና ተመሪ ይፈልጋል ። መሪና ተመሪውን የሚያስተባብር የጋራ ዓላማም ያስፈልገዋል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደመሪ ተመሪ ለሆኑ ወጣቶች መልእክት ከላይ የተመለከቱ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ተመሪ ወጣቶቹ ደግሞ የጋራ አላማ በሆነው ድህነት ላይ በመዝመት ያለፈውን ታሪክ በዛሬው ድል ማስቀጠል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አጀንዳ አድዋን ብናስታውስ ተገቢ ይሆናል።

የአድዋ ድል ብዙሃኑ ሕዝብ ለሀገራዊ ክብር የነበረው ቀናዲነት ውጤት ነው። አሁን ይልቁንም መጠቀሙን ከቻልንበት መንግስት የህዝብ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ ፖሊሲዎች እንዲተገብር የሚያስገድድ የፖለቲካ ስርዓት ተፈጥሯል ። ዘላቂ ሠላም የሚያረጋግጥ፣ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ የሚገነባ፣ ፈጣን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት የሚያረጋግጥ ፣ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መገንባት የሚያስችል አቋም በጥልቅ ተሃድሶው ተይዟል። ይህም በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ተረጋግጧል።

ስለሆነም የቀደመ ክብራችን በላቀ ደረጃ ወጣቶች ሊያስቀጥሉልን ይገባል። እያስቀጠልን ነው። የአድዋ ድል የዓለም ትኩረት እንዳደረገን ሁሉ ዛሬም በዓለም አደባባይ ከመቼውም ግዜ በተሻለ

ሁኔታ በበጎ የምንጠራና በክብር የምንቆም ለመሆን የሚያስችል እድል ተፈጥሯል። የአድዋ ድል ነፃነታችንን እንዳስከበረ ሁሉ አሁንም የፖሊሲ ነፃነታችንን በላቀ፣ አስተማማኝና ሥር ነቀል በሆነ መልኩ ማስከበር ችለናል። የአድዋ ድል የወቅቱን የስልጣኔ ውጤቶች እንድንጠቀም (ባቡር፣ ስልክ፣ መኪና) በር እንደከፈተልን ሁሉ አሁንም በራሳችን አቅም ጭምር ተግምር የሚባሉ ፕሮጀክቶች ስርተን የማጠናቀቅ አቅም ፈጥረናል።

በአጠቃላይ ያለፈው ትውልድ በነበረው ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ዲሞክራሲያዊ ችግሮች ውስጥ ሆኖ የነበረችውን ውስን ነፃነት ተስፋ በማድረግ ሀገሩን በአንድነት ተከላክሏል። የአሁኑ ትውልድ ደግሞ እርስ በርስ ከመናቆር ይልቅ ያኔ የነበረውን ጉድለት መሙላት፣ የነበረውን ለሀገር ክብር በጋራ የመቆም እሴት በዘላቂ መሠረት ላይ ማቆም ዋና ስራው ሊሆን ይገባል። በመሰረቱ ህዝቦች ይህን ድል አክብረውና ጠብቀው በማስቀጠላቸውም በሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ የመቶ ዓመታት ድህነትን መሸርሸር ጀምረዋል። ከዚህ ሌላ የቀጠለ የላቀውጤት እንዲኖራቸውም ህዝብና መንግስት ትግላቸውን ማጠናከር አለባቸው። ድህነትን በማሸነፍ የአባቶቻችንን ታሪክ የምንደግመው ብዝሃነታችን ላይ በገንባነው ዲሞክራሲያዊ አንድነታችን ነው።

አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትርም በተገኙባቸው መድረኮች ላይ ሁሉ ኢትዮጵያ የሁሉም አገርና ቤት እንደሆነች፣ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲና ነፃነት እንደሚገባቸው፣ ወጣቶች ለአገራቸው እንዲቆሙ፣ ፋታ የማይሰጡ በርካታ ችግሮች መኖራቸውን፣ መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያ የፍቅርና የይቅርታ መሆን እንደሚገባው፣ በአገር ጉዳይ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አብረው መሠለፍ እንዳለባቸው፣ ወዘተ. ጉዳዮች ላይ አፅንኦት መስጠታቸው ስለእነዚህ መሰረታዊና ጥልቅ ጉዳዮች ነው፡፡

በኢትዮጵያ ምድር አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር፤ በፖለቲካ ቀውስ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች መልሰው እንዲቋቋሙ፤ ከፍተኛ እክል ያጋጠመው ኢኮኖሚ እንዲያገግም፤ ይልቁንም አዲሱ የለውጥ ንፋስ በርትቶና ጠንክሮ ኢትዮጵያውያን ለጋራ ጉዳያቸው አንድ ላይ መቆምን ባህል እንዲያደርጉ የሁሉም ወገን ርብርብ ያስፈልጋል። በተለይ የወጣቱ፤ መጠራጠርና ነገሮችን በትኩረት መከታተል የሰው ልጅ ባህሪ ቢሆንም፤ ወጣቱ ከስሜታዊነት በመላቀቅ በምክንያታዊ አስተሳሰቦች መታገዝ የግድ ይለዋል። ተጠራጣሪነት በጨለምተኝነት ከታገዘ አንድ ዕርምጃ መራመድ አይቻልም። የለውጡ ጀልባ ቀዛሬ በመሆን የድርሻን እያዋጡ ስህተትን ማረም ግን ረዥም ርቀት ያስኬዳል። በእሳትና በጭድ ተቃርኖ ውስጥ ሆኖ መጪውን ጊዜ ድንግዝግዝ ከማድረግ፤ በልዩነት ውስጥ ሆኖ ለጋራ ጉዳይ አንድ መሆን እንደሚቻል ማሳየት የትውልዱ ኃላፊነት ነው።